



ዘፋፃፂ ተማሪ አንቀፅ / Le jour que je quitte la maison pour la ville



掣 Lesley Koyi, Ursula Nafula
绘 Brian Wambi
译 Dawit Girma
审 Amharic / French
校 Level 3

This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

Translated by: (am) Dawit Girma, (fr) Alexandra Danahy

Illustrated by: Brian Wambi
Written by: Lesley Koyi, Ursula Nafula

ዘፋፃፂ ተማሪ አንቀፅ / Le jour que je quitte la maison pour la ville

storybookscanada.ca

Storybooks Canada





በመንደራቸኑ የለው መናከሪያ በስዋቸ እና በታጨቁ አዎቶብስ ተጨማሪ
ነበር፡፡ መሬት ሌይ ለሚኑ የተዘረዘሩ በረከት ቅዱቅስ ነበር፡፡ ፈዲቶች
አዎቶብስዎ የሚሆን በታ በጨባኑ ይጠና ነበር፡፡

...

Le petit arrêt d'autobus dans mon village était occupé avec des tas de gens et des autobus surchargés. Sur le sol il y avait encore plus de choses à charger. Les revendeurs de billets criaient les noms des endroits que leurs autobus allaient.

« Ville ! Ville ! Direction ouest ! » entendis un revendeur de billets crier. C'était l'autobus que je devais prendre.

• • •

::::በመሃጂ በፋይ’ሁ ወንጀዎች የኩና እውነት መስፈርቶች እና የሚከተሉት ደንብ አለበት:::





የከተማ አውቶብስ አየማላ ነው፡ የገዢ ገን አሁንም ሌሎች ስዋች ለመግባት
ደንናል፡፡ የተወሰነት አቅቶዎን አውቶብስ ካለ ወሰጥ ይጠናል፡፡ ሌሎች
ደንግሞ በአውቶብስ ወሰጥ፡፡

...

L'autobus de ville était presque plein, mais plus de personnes poussaient encore pour embarquer. Quelques-unes chargèrent leurs valises sous l'autobus. D'autres mirent les leurs sur les étagères à l'intérieur.



ተመለስ አውቶብስ በፍጥነት አየማላ ነው፡፡ ወደኋያዥ ፍቃን ወደምስራቅ
አዘጋጅ መመለስ ይመረ፡፡ አሁን ለኋ አቋጣ አስፈላጊው የገዢ አገልግሎት
ሰሩር ማረጋገጫ መቻመር ነው፡፡

...

L'autobus de retour se remplissait rapidement. Bientôt il partirait vers l'est. La chose la plus importante pour moi maintenant était de commencer à chercher la maison de mon oncle.

Neuf heures plus tard, je me suis réveillé au bruit de village. J'ai ramassé mon petit sac et j'ai sauté dans quelqu'un qui appelaît les passagers qui retournaient au village. Des nouveaux passagers agrippaient leurs billets tandis qu'ils cherchaient un endroit pour s'asseoir dans l'autobus. Des femmes avec des jeunes enfants les ont rendus confortable pour le long voyage.


...

አዲስ በዚያናት ተቀባዩ::
አዲስ ዘመን ስምምነት እና የሚከተሉት ጽሁፍ እና ማረጋገጫ
አዲስ ሂሳብ ተከተሉ ተከተሉ ተከተሉ::



Des nouveaux passagers agrippaient leurs billets tandis qu'ils cherchaient un endroit pour s'asseoir dans l'autobus. Des femmes avec des jeunes enfants les ont rendus confortable pour le long voyage.

አዲስ አበባ:: ፊልጊዢ የሚከተሉት ጽሁፍ እና ማረጋገጫ
አዲስ ሂሳብ ተከተሉ ተከተሉ ተከተሉ::






በመሰከተ አጠቃላይ ጥብቅ ገዢዎች ተቀመጥኩ:: ከኋ አጠቃላይ የተቀመጥው ስው አረንጻድ የለሰቱ ስንጠ ይሆል:: አዲሁ ነጠላ ማጣሪያ ተጨምቷል፤ ልባሽ ከተ ለበዚል፤ የተበሳይም ይመስላል::

...

Je me suis tassé à côté d'une fenêtre. La personne à côté de moi tenait un sac vert en plastique fermement. Il portait des vieilles sandales, un manteau usé, et il semblait nerveux.



በመገኘዎም አነቱ በዘ ካልቆ ከተማ የሚኖርበትን በታ ስም አስተዋዕኩ::
ስንቅለፅ ሁሉ ይሆን ስም አነበትንበታ::


...

En chemin, j'ai mémorisé le nom de l'endroit où mon oncle vivait dans la grande ville. Je le marmonnais encore lorsque je me suis endormis.

je regarda à l'extérieur de l'autobus et je réalisai que je quittait mon village, l'endroit où j'avais grandi. Je me rendais à la grande ville.

...

ՍԱՐԿՈՅԻ ՀԱՅԻ ՎԱՐԴԱՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ
ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ
ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱՐ



Mais ma tête revenait toujours à des pensées de chez moi. Est-ce que ma mère sera en sécurité ? Est-ce que mes amis rapporteront de l'argent ? Est-ce que mon frère se souviendra d'arroser mes semis d'arbres ?

...

ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր
ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր
ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր ԵՎ ՃԱՐԱՐԵ՞Ր





መከናወ ቅልጋል፣ ሁሉም መንገድች በታ በታችውን ይዘዋል፡፡ ንጉቶች አሁንም እየተኋሩ ስቀመጥቶውን ለመንገድች ለመስማት ወደ አውቶብስ ይገባለ፡፡ ሁሉም ስው የሚገዢው ነገር ፍላጊ ይጋኙ ስጋሽ ያን ስጋሽ እያለ ይሙኑበ ፕሮ፲፡፡ የሚያደርግት ነገር ሁሉ ጥን እናን የዘርፍኝ ይሆል፡፡

...

Le chargement était complet et tous les passagers étaient assis. Des colporteurs se frayait encore un passage dans l'autobus pour vendre leurs marchandises aux passagers. Chacun criait les noms des articles disponibles. Les mots me semblaient drôles.



መንገድ ላይ እየተኋሩ የአውቶብስ ወሰን በጣም ይሞቃል፡፡ ለመተኋኑ አስበ አይደን ማረጋገጥ፡፡

...

Alors que le voyage avançait, l'intérieur de l'autobus est devenu très chaud. J'ai fermé les yeux en espérant de dormir.

Quelques passagers achètent des breuvages, d'autres achètent des petites collations et commentent à mangier. Ceux qui n'avaient pas d'argent, comme moi, observaient seulement.

•

::ԵՎԻԿՎՈՎԵ

ՀՎՍ ահ պետք ՀՎՊԳ ՄԻՒԼ մեռք ԶՇՎՀ ։ Կամք ԽՍԴ
ՓԻՒԼ ԵԼ ԱՍկօթ պետք ՔՎՎ ։ ԱԼ ԵԼ ԱՍկօթ ՔՎՎ ԱՆ ՔՎՎ



Lorsque l'autobus quitta l'arrêt, j'ai fixé mon regard par la fenêtre. Je me demandais si je retournerais à mon village un jour.

2

::በቅርታ ማያደና ለመት ህንጻኝ ዘመን ተስፋዎች
ዓለም አገልግሎት የሚያሳይ የሚያሳይ የሚያሳይ





ይህ ሆኖ የዚሁ አዎችበት የመነሰት መቻት ስያስማ ጥሩ ይላል፤
ሻጭታም ለመውጥኑ አየተጠደቂ እገኔ መገዳቶችን ፍጤን ፍጤን እያለ
አየተሚሸጠ ይሻጠለ፡፡

...

Ces activités ont été interrompues par le klaxonnement de l'autobus, un signe que nous étions prêts à partir. Le revendeur de billets crie aux colporteurs de sortir.



ሻጭታም ለመውጥኑ አረሰበራትው ይጋፍለ፡፡ አንዳንዶች መገዳቶችን «አንድ
ልለፍ» እያለ ሲወጣ ለሎች ደንግል ለመሻጥ የመጨረሻ መከራ ያደርጋለ፡፡

...

Les colporteurs se poussaient pour sortir de l'autobus. Quelques-uns ont redonné de la monnaie au voyageurs. D'autres ont fait des tentatives de dernière minute pour vendre d'autres articles.